

Worldwide Ethiopian Refugees' Rights Advocate Group USA (WWERRAGUSA)

2901 W. Parker Road. #864631.Plano, Texas 75086 U.S.A. E-mail: etrefugeesinswissadvocateusa@gmail.com

December 23, 2016
Dallas, Texas USA

ለኢትዮጵያ ስደተኞች መልክት እና መረጃ በማስተላለፍ እርዱ!
ይሄውም የአርም ነጻ አውጪን ቡድን በአሜሪካን መንግስት መዝገብ ቴረሪስት ድርጅት ተብሎ ስለተመዘገበ።

ጉዳዩ በዝርዝር ቢቀርብ እንክዋን ለሚጽፈው ለሚያነበውም አድካሚ ስለሆነ ወደ ዋናው ማሳሰቢያ እገባለሁ።

ለዛሬ በደቡብ አሜሪካን አድርገው ማለት በኮስታሪካ አልፈው ወደ ሜክሲኮ ተሻግረው ከውጪ ደላሎች ግድያ የተረፉት ወደ የአሜሪካንን ድንበር ጥሰው በእግራቸው በቴክሳስ ሲገቡ አነግ ነህ ተብሎ ቃሊቲ ታስፎ ነበር በሚል ቃል ስለሚሰጡ ሃቅም ይሁን ወይም ቶሎ ተቀባይነት ለማግኘት ትችላልህ በዚህ መልክ እያሉ ኢትዮጵያውያን ደላሎች አሜሪካን እና ኬኒያ ደቡብ አፍሪካ የሚኖሩት በሰጡት በመነሳት ይሁን ያም ሆነ ይህ ፡ የአነግን ስም በማስቀመጣቸው ተጠርጣሪ ሽብርተኞች ተብለው በእስር ቤት ይሰቃያሉ። ይህ እንግዲህ በተጨማሪም የማውቀው እና ስደተኛው ስለሚያጋጥመው መከራ እንኩ በመቆም በመረጃ ነው የማሳሰባችሁ። በመሆኑም የአሜሪካን ድንበር ጠባቂዎች መመርያ እና የቴረሪስት ድርጅቶች ዝርዝር ስላልቸው መጀመርያ የሚያዩት ወይም የሚመረምሩት በጥገኝነት ጠያቂው የተሰጣቸውን ተያዘኩ እና ግርፊያ እና ስቃይ ደረሰብኝ ለምሳሌ የአነግ ወንጀል ተሳታፊነህ ተብሎ በሚል ያቀረበውን ድርጅት ስም የቴሪስቶች ድርጅቶች ስም ዝርዝር ውስጥ ይፈልጋሉ በዚህ መልክ አነግ በአሸባሪነት የተመዘገበ ለአሜሪካን ሰላም ለሕዝብዎም አደገኛ ናቸው በሚል በሆምላንድ ከሚታወቁት የአለም አሸባሪ ድርጅቶች አንዱ አድርገው ስላስቀመጡት ፡ የኢትዮጵያም ስደተኞች ከዚህ ድርጅት ጋር እራሳቸውን በጉዳያቸው ያገናኙት ከሌሎቹ የኢትዮጵያ ስደተኞች ተለይተው በልዩ እስርቤት በጥብቅ እየተጠበቁ ይታሰራሉ። ይህ ሃቅ በእጄ ላይ ከረጃም ጊዜ ጀምሮ ያለ እና እስረኞች ስደተኞችን ለማስለቀቅ ብዙ የሄድኩበት ሲሆን የ2000 ሽውን ልተው እና በ2006 እንክዋን 40 ስደተኞች በእኔ ጥረት አንድ ስደተኛ የሚረዳ ድርጅትን በማስተባበር እራሴም ፈራሚ ሆኜ በሚዲያው እንደተነገርው በጊዜው ከተለቀቁት ውስጥ ትልቁ እና ስቸጋሪው አበሳ ያስቆጠረኝ አነግን ከጉዳያቸው ጋር ያየያዙት ስደተኞች ጉዳይ ነበር።

አሁን ይችን ማሳሰቢያ እንደጽፍ ያነሳሳኝ በጥቂቱ በ2016 ጉዳዩ በጣም እየጠበቀ ከመምጣቱም የተነሳ ግዴታ በሰፊው በዚህ መልክ በይፋ ስደተኛው መረጃው እንዲደርሰው ከኬኒያ እስከ መካከለኛው ምስራቅ ፡ አውሮፓ እናም አሜሪካን ድረስ ያለው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ሃቅን ተረድቶ ስደተኛውን ይረዳው ዘንድ ማስረጃውን እንዲያስተላልፍ እጠይቃለሁ።

ካለፈው ከቆየው ምናልባት ከላይ ስላስቀመጥኩት አዲስ የሚሆንበት ካለ ለማያውቀው ወገን ከተደረጉት ተግባሮች አንዱን እነሁ በሚቀጥለው ሊንክ ተመልከቱት ።

<https://www.change.org/p/didier-burkhalter-switzerland-government-stop-deporting-and-discriminating-ethiopian-asylum-seekers>

በቅድሚያ ትልቅ ምስጋና ይድረሳችሁ ለምትተባበሩት ሁሉ የተያያዘውን መረጃ ለማስራጭ።
ከታላቅ የኢትዮጵያዊነት አክብሮት ጋር አክብሮት ጋር
የኢትዮጵያወርቅ (የሐረርወርቅ) ጋሻው።